

ADDA BILISUMMAA OROMOO (ABO-WBO)

OLF-OLA HIGH COMMAND

جبهة تحرير أوروמו



Date: March 28th, 2022

تاریخ

Lakk: IEABO-WBO/03-22

Gaafa: Bitootessa 28, 2022

No.: IEABO-WBO/03-22

رقم

**በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመንግስት ፍቃድና ድጋፍ እየተወሰደ ያለውና በኦሮሞዎች ላይ ያነጣጠረው የዘር ማጥፋት ዘመቻ እና ወግዛለን።
(የአነግ-አነሠ ጋዜጣዊ መግለጫ)**

በአብይ አህመድ እና ጽንፈኛ የአማራ ሃይሎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ብሄር ተኮር የዘር ማጥፋት ዘመቻ በተጠናከረ መልኩ ቀጥሏል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ሃይል እና ፋዩ የሚባሉ የተደራጁ የአማራ ሽፍቶች የሽብር ተግባር መፈንጫ ከሆነው ሁሉ አድራጎች። እነዚህ ሃይሎች ይህን ክልል የጎጠሙ ኦሮሞዎች፣ የትግራይ ተወላጆች እና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተወላጆች የጅምላ ግድያና መቃብር ቀጠና እንዳደረጉትና በተለይም የአማራ ልዩ ሃይል እና የፋዩ ታጣቂዎች ጎጠሙን ዜጎችን እየጨፈጨፉ እና የተገደዱትን ጎብረት እየዘረፉ መሆኑን ደጋግመን ዘግብናል። ነገር ግን ይህ መንግስታዊ አሽባሪነት አሁንም ተጠናክሮ ተናገሮ ተወሳሰቦ ቀጥሏል።

ማክሰኞ መጋቢት 22 ቀን 2022 (እኤአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዲባጤ ወረዳ እነዚህ የአማራ ሽፍታ ሃይሎች አምሳሉ አመንቴ የተባለ የኦሮሞ ወጣት ከህግ አግባብ ውጪ በመግደል ጎብረቱን ዘርፈዋል። ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦሮሞዎችን በዘር ለማጥፋት ባለመ ሌላ ግልጽ ሙከራም 50 የሚጠጉ የኦሮሞ ቤቶችን በአሳት ያጋዩ ሲሆን በዚህ አረመኔያዊ እርምጃ ምን ያህል ሰዎች ከነቤታቸው እንዳለቁ በግልፅ ባይታወቅም እስካሁን ድረስ ጥቂት እስከሬኖች ከአመድ ውስጥ ተለይተዋል። እነዚህ የዘር ማጥፋት ሃይሎች ከ200-400 የሚደርሱ ወታደሮችን በቡድን በማደራጀት ከፊደራልና ከሶስቱ ክልሎች ማለትም የአማራ፣ የኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የመንግስት ባለስልጣናትም ጋር በመቀናጀት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ እርምጃዎችን እየወሰዱ እንደሆነም ከቦታው ያገኘው መረጃ ያሳያል።

ማክሰኞ መጋቢት 15 ቀን 2022 ብርሃኔ ረጋሳ የተባለች ነፍሰ ጡር እና የሰባት ልጆች እናት በሌላ ዙር የድንጋይ ዘመን አረመኔያዊ ድርጊት በአማራ ታጣቂዎች በኦሮሞነቷ ብቻ አንገቷ ታርዶ መገደል የሚታወስ ሲሆን ይህ ድርጊት የዚህ ፅንፈኛና ጨካኝ ቡድን ልዩ መለያ እየሆነም መጥቷል። በተመሳሳይ ሁኔታም ከሁለት ቀናት በኋላ መጋቢት 17 ቀን 2022 በቤኒሻንጉል ክልል ዲባጤ ወረዳ ቢሻን አዲ እየተባለ በሚጠራው ቦታ የታፈኑት 18 የኦሮሞ ተወላጆች እስካሁን የደረሱበት አልታወቀም። ከእነዚህ ውስጥ አስራ ሁለቱ ተማሪዎች (ኮልቴ ፈይሳ፣ ታረቀኝ አርጋታ፣ ደበላ ሥዩም፣ ረጋሳ ባሳንጃ፣ ጆቤሳ ተሾመ፣ ገጭ ከበደ፣ አያንቱ ገመቹ፣ ኃይሌ በሴ፣ አምነት ጋሮማ፣ ከፍያለው ዋቅጅራ፣ ጃለኔ ገመቹና ፈይሳ መኮንን) ማንነታቸው ሲታወቅ ሌሎች ስድስት ሰዎች ማንነታቸው በውል አልታወቀም።

የአብይ አህመድ የጸጥታ ሃይሎች እና አጋዥ የአማራ ፅንፈኛ ሃይሎች በቤኒሻንጉል በርካታ ተወላጆችንና ነዋሪዎችን በተደጋጋሚ ሲገድሉ ሲፈጸሙ ሲዘርፉ በተለይም በቅርቡ የትግራይ ተወላጆችን ከነህይዎታቸው በማቃጠል ወደ ሌላ አረመኔያዊነት ደረጃ ሲሸጋገሩ ራሱን መንግሥት ነኝ እያለ የሚጠራው የብልፅግና ቡድን ጆሮ ዳባ ልበስ ከማለቱም በላይ በድርጊቱ እየተባበረ ቀጥሏል።

አለም አቀፍ ማህበረሰብ የነዚህን የአማራ ተስፋፊና የአብይ አህመድ "የጸጥታ" ሃይሎች ፀረ ሰብአዊነት እርምጃ እንደ በመንግስታዊ ሽብር እንዲፈረጅ አሁንም ደግመን እንጠይቃለን። በተጨማሪም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሰላማዊ ዜጎችን ከጅምላ አስቃቂ ወንጀሎች የመጠበቅ ሃላፊነቱን በመገንዘብ በጎጠሙን ዜጎች ላይ ሽብር የሚፈፀመውንና የሚያስፈፅመውን የዚህን ፍሺስታዊ አገዛዝ አቅም በእቀባ በማዳከም ለሽብር ተግባር ድርሻ መወጣት አለበትም እንላለን። ቢያንስ የአገዛዙ አለም አቀፍ አጋሮች የአገዛዙን የገንዘብ አቅም በእቀባ በማዳከም ለሽብር ተግባር የሚያውለውን ወታደራዊና የመረጃ አቅም በማሸመድ መድንጎጠሙን መታደግና ሀገራቱንም ከበለጠ ደም መፋሰስ ማዳን እንደሚቻል የአነግ - አነሠ ደጋግሞ ያሳስባል። በተመሳሳይም የአገዛዙ አለማቀፍ አጋሮች ለአብይ አህመድ እና የወንጀል አጋሩ የሆነው የኤርትራ መንግስት የጦር መሳሪያ ሽያጭን ወይም ማስተላለፍን ማስቆም የሚያስችል ህግ ማውጣትና መተግበር እንዳለባቸው በሰብአዊነት ለሚያምኑ የአለም አቀፍ ማህበረሰብ አባላትና አካላት አቤቱታችንን እናቀርባለን።

በመጨረሻም ይህ በሕዝባችን ሰብአዊነትና ክብር ላይ የሚፈፀመው አረመኔያዊ ጥቃት አፀፋዊ ምላሽ ሳያገኝ እንደማይቀርና ወንጀለኞችም ለፍትህ አደባባይ እንደሚቀርቡ በእርግጠኝነት እየገለፀን አነግራለን - አነሠ ይህ እውን እንዲሆን በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ለህዝባችን ደግመን እናበሰራለን።

ፍትሕ ለተጎዱት ሁሉ!

**ድል ለኦሮሞ እና ለተጨቆኑ ህዝቦች በሙሉ! የአነግ-አነሠ ከፍተኛው ዕዝ
መጋቢት 28 ቀን 2022**

